



## ጠቃሚ ምክሩን ይማሩ

1. **ሰሌዳችሁን ፍጠሩ።** በእያንዳንዱ አራት ማዕዘን ውስጥ የተለያዩ የንባብ ፈታኝ ሙከራ ያለው ሰንጠረዥ ፍጠሩ። ይህም የማንበቢያ ቦታዎችን፣ ጊዜን እና የመፅሀፍ አይነት ሊያካትት ይችላል።
2. **የጊዜ ገደብ ምረጡ።** በልጅዎ እድሜ መሰረት በቀን አንድ ሙከራ ወይም የሚፈልጉትን ያህል ልትመርጡ ትችላላችሁ።
3. **ሽልማት ምረጡ።** ልጅዎ በአንድ ጊዜ አንድ ረድፍን መጨረስ ወይም ከፍ ያለ ሽልማት ለማግኘት ሁሉንም ሰሌዳ “ፍፃሜ” መምረጥ ይችላል።

## ጠቃሚ ምክሩ ለምን አስፈላጊ?

ቢንጎ ማንበብ ህፃናት የተለያዩ እና አዝናኝ የንባብ ፈታኝ ሙከራዎች እንዲያደርጉ ያበረታታል። ልጅዎ በማንበብ ቢንጎ ማግኘት ያስደስተዎል/ታታል! ምናልባትም ደስ የሚሉ አዳዲስ መፅሀፍትን ሊያገኙ ይችላሉ።



## ልጅዎን ይጠይቁ

ለትናንሽ ልጆች:

- ዛሬ ከቤት ውጪ ወይስ በብርድ ልብስ የተሰራ መጠለያ ውስጥ ማንበብ ትፈልጋለህ/ጊያለሽ?
- ዛሬ ለዳደሻ/ለቤተሰብ አባል መፅሀፍ ማንበብ ትፈልጋለህ/ጊያለሽ?
- ቢንጎ ለማግኘት ምን ያህል አራት ማዕዘናት ይቀሩህል/ሻል?

ለትላልቅ ልጆች:

- ዛሬ የፈጠራ ፅሁፍ ወይስ ግጥም ታነባለህ/ቢያለሽ?
- ዛሬ ስታነብ/ቢ ጥያቄዎችን ትፀፋለህ/ፊያለሽ ወይስ የማይታወቁ ቃላት ማስታወሻ ትይዛለህ/ዣለሽ?
- ለዛሬ ምን ፈታኝ ሙከራ መርጠህል/ሻል?



## በመዝናናት ተለማመዱ: መልካምነት

ይህ አዝናኝ እና ቀላል ጨዋታ በመሆን ሁሉንም የቤተሰብ አባል እርስበርስ እና ለማህበረሰቡ መልካምነት የማሳያ መንገዶችን እንዲያስቡ የሚያደርግ ነው።

1. ባዶ የቢንጎ ሰሌዳ ፍጠራ እና እንደ “ለአንድ ሰው መልካም አስተያየት ስጡ” ወይም “ለዳደሻችሁ ፖስትካርድ ስሩ” አይነት በሆኑ ቀላል የመልካምነት ተግባራት ሙሉት።
2. ሰሌዳው ላይ ከአሉት ተግባራት ለቀኑ የትኛውን መሞከር እንደሚፈልጉ ልጅዎን ይጠይቁ።
3. ተግባሩ ካለቀ በኋላ ከሰሌዳው ላይ አራት ማእዘኑን እየሰረዘችሁ እንዴት እንደነበረ ተወያዩ። ሙሉ ሰሌዳውን “መፈፀም” ቀጥሎ እና አስደሳች የቤተሰብ ጊዜን ለራሳችሁ ሸልሙ!

